

መቅደብ



የዐማራ ኅልውና ለኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት (ዐገኢአድ) ልሣን

የዐማራ ኅልውና መጠበቅ፣ ለኢትዮጵያ አንድነት መጠበቅ ዋስትና ነው!

ፈለገ አሥራት የትውልዳችንን ቃል ኪዳን ነው!

ልዩ

ዕትም ፬

ሰኞ ጥር ፲፬ ቀን ፪ሺ፲፱፻፶፬

በየ15ቱ ቀን ዘወትር ኅሙስ የሚወጣ

አረመኔው የትግራይ ወያኔ ያፈሰሰው የወጣት ደም የጥምቀት ደም ነው!

የትግራይ ወያኔ በወልድያ አደባባይ ላይ የወጣት ደም አፍሷል። ይህ እምነት የለሽ አረመኔ ባንዳ ያፈሰሰው የወጣቶች ደም የክርስቲያን ኢትዮጵያን ደም ነው። ትናንት በሀረር ጨለንቆ፣ በሲዳሞ ሻሸመኔ፣ በኤሉባቦር በደሌ፣ በሸዋ አምቦ፣ በበጌምድር ጎንደር፣ በጎጃም ባህርዳር፣ በወሎ ወልድያና የተለያዩ ከተማዎች በወያኔ ባንዳ የደረሰውና በመድረስ ላይ ያለው እልቂት ኢትዮጵያውያን ለነጻነት የሚከፍሉት ዋጋ ነው። ይህ የትግላቸውን መሰባሰብ ያሳየና በጋራ ለነገ የጋራ ሀገራቸው በመክፈል ላይ ያሉት መስዋዕቶች ነው። ወጣቱ የሚመራው ትግል በመሆኑ ያንዱ መስዋዕት መሆን ለተከታይ ወንድሙ በቀል ቀስቃሽ ነውና ባንዳው እንደሚያልመው ትግሉ በጭፍጨፋ የሚቆም ሳይሆን ይበልጥ ይነዳል። ይበልጥ የትግል አድማሱን ያሰፋል። አዳዲስ ታጋይ ወጣቶችን በትግሉ ሜዳ ላይ እንዲሰለፉ ጥሪውን ያስተላልፋል።

በወጣት ደም የጨቀዮች የወሎ፣ የጎንደር፣ የጎጃም፣ የሸዋ፣ የሀረር፣ የወለጋ፣ የሲዳሞና የኤሉባቦር መሬት እምቡጥ ታጋዮችን ነው የምታፈራ። የትግራይ ወያኔን ድባቅ ሳይመታና ኢትዮጵያ ሀገሩን ነጻ ሳያደርግ ላይመለስ እጅ ለጅ የተያያዘ አዲስ ትውልድ ከመድረኩ ላይ ወጥቷል። ከእንግዲህ ነጻነትን ለራሱ፣ አንድነትን ለህዝቡና ሉዐላዊነትን ለሀገሩ እውን ሳያደርግ ላይመለስ የተነሳ ጠላት ከወያኔ ፊት ቁሟል። ይህንን የነደደ የወጣት ኃይል ምንም ኃይል የሚያቆመው አይሆንም። የዐማራ ኅልውና ለኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት በነዚህ ቅዱሳን ወጣት ኢትዮጵያውያን ላይ በባንዳ የትግራይ ወያኔ የደረሰን ጭፍጨፋ በቁጭትና በመጠቃት መንፈስ በአክብሮት ያስበዋል።

አረመኔው የትግራይ ወያኔ ያፈሰሰው የወጣት ደም የጥምቀት ደም ነው!

በእምነታቸው ቀን፣ በእምነት አደባባይ ላይ የፈሰሰው ደም ለነፃነት የተከፈለ የተከበረ ሰው ሊሰጠው የሚችለው የመጨረሻው መስዋዕትነት እንደሆነ ድርጅታችን ይገነዘባል። ለዚህም ጎንበስ ብሎ አክብሮቱን ይገልጣል።

ከእንግዲህ በኋላ በአንዳንድ የፖለቲካ ተላሎች ዘንድ በወያኔ ትግራይና በኢትዮጵያ ሕዝብ መሀል አሉ ተብለው በህስበት ዓለም የነበሩ ድልድዮች በሙሉ ተሰባብረዋል። በየትኛውም የኅብረተሰብ የለውጥ ሂደት ላይ የኅብረተሰቡን አዲስ ኃይል የአመለካከት ዓለም የጨበጠ ኃይል የድል አክሊልን መጨባጠ አያጠያይቅም። ኢትዮጵያ ዛሬ የድል አክሊልን ልትደፋ በመጨረሻው የትግል መድረክ ላይ ናት ስንል ወጣት ልጇ ከጎኗ መቆሙን በማረጋገጥ ነው። ድሉም የሷ መሆኑን መጠራጠር በማይቻልበት ወቅት ውስጥ ገብተናል። መስዋዕትነቱንም መራር የሚያደርገው ጠላት ወያኔ የመጨረሻ የባወጣው ያውጣው ትግል ውስጥ መግባቱን አመልካች ነው። በመሆኑም ካሁን በኋላ እስከ ድሉ ቀን ድረስ ያለው ትግል ከፍተኛ መስዋዕትነትን የሚጠይቅ በመሆኑ ሕዝቡ በተለይም ወጣቱ የተለያዩ የትግል ስልቶችን ሊከተል ይገባል።

ከነዚህም የትግል ስልቶች ውስጥ የኢኮኖሚ ጦርነትን፣ የማግለል እርምጃን፣ ከጠላት ነጥቆ መታጠቅንና እራስን መከላከልን፣ ወደ ትግራይ ከ/ሀገር የምያመሩ የመገናኛ አውታሮችን መዘጋትን፣ ወደ ትግራይ ከ/ሀገር የሚወስዱ የኤሌክትሪክ ኃይል ማማዎችን መንቀልና ማንኛውንም የመጓጓዣ እንቅስቃሴን መዘጋትን ያካተተ ትግል ውስጥ ልንገባ የግድ ይላል። እነዚህ የትግራይ ወያኔን የመዋጋት አቅሙን የሚያሸመደምዱ ተግባሮች መካሄድ በወጣቶቻችን ላይ በመድረስ ላይ ያለውን እልቂት የሚያስቆም ብቻም ሳይሆን፣ ለውድቀቱም መቀላጠፍ ወሳኝ እርምጃዎች ናቸው።

የዐማራ ኅልውና ለኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት ለወዳጅ ለጠላት የሚያውጀው አንድ ፍንትው ያለ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሰማይ ላይ የሚታይ እውነትን ነው። ይህም የትግራይ ወያኔ ላይመለስ ከኢትዮጵያ ጋር መለያየቱ ነው። ከዚህ ሰው በላ አውሬ ጋር ለመደራደር የሚሹ የፖለቲካ ተላላዎች እርማቸውን የሚያወጡበት ጊዜም ዛሬ ነው እንላለን።

ይህንን የማያደርጉ ከሆነ ከጠላት ወያኔ ጋር የቆሙ ጊዜ ጥሏቸው የነገዱ፣ ከፈታቸው አግጦ የቆመን እውነት ማየት የተሳናቸው ኋላ ቀር ኃይሎች መሆናቸውን ልናስገነዝብ እንወዳለን። ወያኔ መደምሰስ ያለበት፣ ውጪ ሰራሽ ባንዳ እንጂ የሚጠገን ሀገር በቀል የፖለቲካ ኃይል አይደለም። የጥገና ጥያቄ አክትሟል።

የኢትዮጵያ ወጣቶች ደም ለናት ኢትዮጵያ መነሳት የተከፈለ ዋጋ ነው!

ኢትዮጵያ የነዚህ ጀግኖች ልጆች እናት በመሆንሽ ስትኮሪ ትኖሪያለሽ!!

እናት ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ኑሪ!!!